

በአገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ በሞስኮ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሚሲዮን በየሣምንቱ የሚዘጋጅ መግለጫ

1. የሀገር ውስጥ ጉዳዮች

ሀ/ የፖለቲካ ሁኔታና የዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ፤-

- የኢ.ህ.አ.ዲ.ግ ስራ አስፈጻሚ ከታህሳስ 3 ቀን ጀምሮ ላለፉት 17 ቀናት አገራችን የምትገኝበትን ወቅታዊ ሁኔታ መነሻ በማድረግ ሰፊና ዝርዝር የሁኔታዎች ግምገማ አካሂዷል። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ በፌዴራል ደረጃ በተለይም በሽብር፣ በሁከትና ብጥብጥ፣ በህይማኖት አክራሪነት እና በተለያዩ ወንጀሎች ተፈርዶባቸው በማረሚያ ቤት የሚገኙ 417 ታራሚዎች በይቅርታ እንዲለቀቁ ወስኗል። የሚለቀቁት ታራሚዎቹ 298 በፌዴራል ማረሚያ ቤት የሚገኙ እና 119 በአማራ ክልል ማረሚያ ቤቶች የሚገኙ ናቸው። የታራሚዎቹ ዝርዝር በይቅርታ ቦርድ ለሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር ቀርቦ ከፀደቀ እና ተገቢውን የተሃድሶ ስልጠና ከወሰዱ በኋላ ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ ተጠቁሟል። በተመሳሳይ ጉዳዮቻቸው በህግ በመታየት ላይ የነበሩ 329 ተጠርጣሪዎች ከሳቸው እንዲቋረጥ ተወስኗል። በዚህ መሰረት 278 በፌዴራል፣ 18 በአማራ ክልል እና 33 በትግራይ ክልል የሚገኙ ተጠርጣሪዎች ከሳቸው ተቋርጦ የተሃድሶ ስልጠና ከወሰዱ በኋላ እንዲለቀቁ ተወስኗል። በሁለተኛ ዙር በጠቅላላው 746 ታራሚዎችና ተጠርጣሪዎች በይቅርታና ከሳቸው ተቋርጦ የተሃድሶ ስልጠና ወስደው ወደ ህብረተሰቡ እንደሚቀላቀሉ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አስታውቋል።

✚ የአሮሞ ሕዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት (አህዴድ) ማዕከላዊ ኮሚቴ ለ10ቀናት ሲያካሄዱ የቆየው ግምገማ የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ ተጠናቅቋል። ማዕከላዊ ኮሚቴው ለሀገሪቱ ሰላም፣ ልማትና የዲሞክራሲ ጉዞ እንዲሁም የሕዝቦች እኩል ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ከመቼውም ጊዜ በላይ በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ከሰብሰባው በኋላ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ማእከላዊ ኮሚቴው ከሰብሰባው በኋላ ካሳለፉት ውሳኔዎች መካከል ዋና ዋናዎቹ፡

- ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ ወገኖችን በቋሚ ቦታ ማስፈር፣ የወጣቶችን የሥራ አጥነትና የኑሮ ሁኔታ ማሻሻል፣ የመልካም አስተዳደርና ብልሹ አሠራሮችን ማስተካከል፤
- ወጣቱ በሁሉም መስክ የሚያደርገውን ትግል ምክንያታዊና ሳይንሳዊ በሆኑ ሀሳቦች እየተመራ ዲሞክራሲያዊነትን በጠበቀና ተደማሪ ለውጦችን በተንከባከበ መልኩ የሁለም መብት ተከብሮ የሀገሪቱ ሰላምና ሕልውና እንደተጠበቀ በሚቀጥልበት አካሄድ እንዲከናወን ግንባር ቀደም ኃላፊነቱን እንዲወጣ፤
- በኢ.ህ.አ.ዲ.ግ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ደረጃ ተገምግመው የተቀመጡ አቅጣጫዎች ያለምንም መሸራረፍ እንዲፈፀሙና የሕዝቡን ጥያቄ ለመመለስ ከመቼውም ጊዜ በላይ የጋራ ርብርብ እንዲደረግም አህዴድ ለግንባሩ አባል ድርጅቶች ጥሪ አቅርቧል።

- በአገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆች በኦሮሞ ሕዝብ አንድነትና ሁለንተናዊ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ በእውቀት፣ በቴክኖሎጂ፣ ባላቸው ተሞክሮዎችና ትስስር፣ በኃብትና በመሳሰሉት ሁሉ እንዲሳተፉና የሕዝቡ ችግር በጋራ እንዲፈታ፣ የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችም እንዲመቻቹ አህዴድ ጠንክሮ እንደሚሰራ አረጋግጦ ጥሪ አቅርቧል።
- የአህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ የአገሪቱ ሕዝቦች አማራጭ ሀሳቦች እየቀረቡለት በዴሞክራሲያዊ ሂደት የሚጠቅመውን ሃሳብ እንዲመርጥ፣ ለፖለቲካ ፓርቲዎች በሕገመንግስቱ የተቀመጡ ቃልኪዳኖች ያለመሸራረፍ እንዲተገበሩና ዴሞክራሲ እንዲሰፍን አህዴድ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በቅርበት እንደሚሰራ በጥልቅ ተወያይቶበት አቅጣጫ አስቀምጧል። በዚህ መሰረት በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገር የሚገኙ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ልዩነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በሀገሪቱና በሕዝቡ የጋራ ጥቅም ላይ ከአህዴድ ጋር አብረው እንዲሰሩ የአህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን አቅርቧል።